



የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ (ኢሕአፓ)
Ethiopian People's Revolutionary Party (EPRP)

ሚያዚያ 28 ቀን 2006 ዓ.ም.
 May 6, 2014

የሙት ከተማ ተቃውሞ ጥሪና የህብረትም ጉዳይ

ዘረኛውና ሀገር አጥፊው ወያኔ በባዕዳን እርዳታ ስልጣን የያዘበትን ግንቦት 20ን ለማክበር ሲነሳ በከተማዎቹ ሁሉ የሙት ከተማ አድማ እንዲደረግ የቀረበውን ሀሳብ ኢሕአፓ ሙሉ በሙሉ በመደገፍ በ1997 እንዳደረገው በአሁኑ ወቅትም ባለው አቅም ሁሉ የሚተባባር ይሆናል። የ1997ኡን አድማ ያከሸፉት ከሀዲ የሆኑት የተወሰኑ የህብረትና ቅንጅት መሪዎች እንዲሁም አሜሪካ ና እንግሊዝ እንደነበሩ የምናስታውሰው ነው። ሁኔታው እንዳይደገም መታገል ማስፈለጉን ከወዲሁ ማሳወቅና ማወቅም ያሻል።

በአሁኑ ጊዜ በልዩ ልዩ መሰረታዊ ጥያቄዎች ዙሪያ ተቃውሞ እየተደረገና ወያኔም የሚያስወግዘው የግድያ እርምጃ እየወሰደ መሆኑ እየታየ ያለ ነው። ወያኔ ወደ ውድቀቱ ሲያመራ ሕዝብን እርስ በርስ በማጋጨቱና ስርዓቱ ከወደቀም የሆነ እልቂት እንደሚመጣ ለማሳመን እየተራወጠ ነው። ወያኔ ራሱም በአውራጃዊ ስሜትና ልዩነት እየተናጠ መሆኑም ሌላ ሀቅ ነው። የራሱ ሲጎዳው በሌሎች ዘንድ በራሱ በወያኔ አራጋቢነት የሚከሰት የህዝብ መፈራቀቅና መለያየት ለወያኔ ሲሳዩ ነው። ለዚህም ነው ደግመን ደጋግመን የወያኔን ጠባብነትና ከፋፋይነት እያጀቡ ያሉትን አደብ እንዲገዙ፤ በጋራ ለዴሞክራሲያዊት ኢትዮጵያ እንድንታገል ስንጠራቸው የቆየነው። ዛሬም የሙት ከተማ አድማ በጋራ ይደረግ ስንል ይህንኑ ፍላጎትና መሰረት አድርገን ነው። ትግል ሲባል ደግሞ የሕዝብን የጋራ ጩሀት መጋራትና ማስተጋባት ነው እንጂ “ የእኛ እስረኞች ይለቀቁ፤ ሌላው አይመለከተንም” አይነት አቋም ሊሆን አይችልም። የ እኛ ለ እኛ ብቻ ጠባብ አቋም ኢትዮጵያዊነትንና የጋራ ሀገርን ጥቅም እስከተጻረረ ድረስ ጉዳቱ ከባድ ነው።

ለመሆኑ የሙት ከተማ አድማ ምንድነው? ይህን በተመለከተ በ1997 ዓ.ም. ብዙ ማብራሪያ የሰጠን ቢሆንም በአጭሩ በዚህ ወቅትም ማቅረቡ ጥቅም አለው። ምንም እንኳን በኢሕአፓ በኩል ስልጣን ላይ ያለውን ቡድን እያስፈቀዱ (እያሳወቁ ከሚለው ጋር የተለያየ ነው) ሰልፍ ማድረግ የሚባለውን ከስረ መሰረቱ አጥብቆ የሚቃወመው ቢሆንም የሙት ከተማ አድማ በመንገድ ላይ ሰልፍ ሊደርስ የሚችል ጉዳትን ይቀንሳል ከሚልም የቀረበ ነው። የሙት ከተማ አድማ በማድጋስካርና ሌሎች ቦታዎች ተካሂዶም ውጤት ያስገኘ የትግል ዘዴ ነው። በተወሰነው ቀን ሰው ሁሉ (ወይም በአብዛኛው ወደ ስራ ቦታ፤ አይሄድም፤ በአደባባይ አይንቀሳቀስም፤ ከቤቱ ይቆያል ወዘተ ማለት ነው። አድማ ነው። ሱቆችም መሰሪያ ቤቶችም ይዘጋሉ። ትምህርት ቤቶች ተማሪና አስተማሪ አልባ ይሆናሉ፤ የሚንቀሳቀስ ታክሲና አውቶቡስ አይኖርምም ማለት ነው።

EPRP
 P.O.BOX 73337
 Washington DC, 20056
 USA

Email ESPIC@aol.com
 Website WWW.EPRP.com

EPRP
 BP 30022
 92276 Bois Colombes cedex
 France

Tel. 202 291 4217 Fax: 202 291 7645



የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ (ኢሕአፓ)
Ethiopian People's Revolutionary Party (EPRP)

አገዛዙ ይህን ለመቋቋም በ 1997 ዓ.ም. ባዕዳኖችን ለምኖና ከሀዲዎችን ተጠቅሞ ከጉድ አምልጧል። ዛሬም ይህን ሊሞክር ሲችል በሌላ መንገድ ደግሞ ቅጥረኞችን ያስማራል፤ በየቤቱ እየሄደም ሊያስፈራራ ይችላል፤ አድማ ያደረገ ሁሉ ከዛሬ ጀምሮ ከስራ ከትምህርት ቤት ተባራል ወዘተ ወዘተ... ሊል ይችላል ። አድማው ዋጋ ያስከፍላል፤ ጉዳት አልባ ትግል ለሚፈልጉ የሚመች አለመሆኑን ከወዲሁ ማወቅም ያሻል። ጨዋ የኢትዮጵያዊ ትግል በወያኔ ላይ የከረረ እምቢታን ማሳየት አይደለም የሚሉና ቁርጠኛን ትግል የሚቃወሙ በሙት ከተማ አድማ ደስተኛ እንደማይሆኑም መርሳት አያሻም። የሙት ከተማ አድማ በመጀመሪያ ለረጅም ቀናት ባይሆን ወይም በአንድ ወይም ጥቂት ቀን ደረጃ መካሄዱ ይበጃል መባሉንም ማስታወስ ይገባል ማለት ነው ። ዝግጅትንም ይጠይቃል ። በተለይ በውጪ ልኡካኖችና ድርጅቶች የተሞላች ናትና አዲስ አበባ ርጭ ጸጥ ብትል አንደምታው ከፍ ያለ ይሆናል። ጥሪው ተደርጎ ሰሚ የሚያጣ ከመሰለና ፍርሐትም ካየለ ግን አለመሞከሩ ሊመረጥ ይችላል። ለዚህም ነው ከየካቲት እስከ ትላንት አድማን በተመለከተ ያለውን አዎንታዊና አሉታዊ ተመክሮ ማጤን ቅድሚያ መስጠት ያለበት። ይህን ካልን በኋላ ግን ለግንቦት 20 በህብረትና በጋራ የሙት ከተማ አድማ እንዲጠራ ሙሉ ድጋፋችንን በማድረግ በአድማውም ባለን አቅም ሁሉ የምንሳተፍ ይሆናል።

ወቅቱ የጋራ ትግልና የህብረትን ጥያቄ ዳግም እንድናነሳ የሚገፋፋ ነው ። በሀገራችን የፖለቲካ ትግል ባሕል መቻቻል የሚለው ያለው ቦታ ደካማ መሆኑን ሁሉም የሚያውቀው ነው። ሐኪሞች እስኪመካካሩ በሽተኛ ይሞታል እንደተባለው በተቃዋሚዎች መሀል የቀጠለ ንትርክ ለኢትዮጵያ ጠላቶች ጠቅሟል፤ እየጠቀመም ነው። እውነቱ ይነገር ከተባለ በተለይ የወያኔ ምርጫ በሉኝ ቧልት ጠጋ ሲል ተቃዋሚ ድርጅቶችን እንመራለን ባዮች ንግግራቸውም ሁሉ አደናጋሪ፤ ምላሳቸውም ስንጥቅ፤ አቋማቸውም ዝብርቅ ሆኖ መገኘቱ የተለመደ ሆኗል። የወያኔን ህገ መንግስት ተብቶ ባዶ ሰነድ ካልተቀበለ ጋር አብረን አንቀመጥም ያለን ግለሰብ ነበር። በቅርቡ ደግሞ ሰስተኛ አብዮት አንፈልግም ብሎ አንድ የተቃዋሚ መሪ ሲናገር ተደምጧል። ሁለተኛው አብዮት መቼ እንደተካሄደ ባናውቅም አብዮት--አመጽ ካልተካሄደ ወያኔስ እንዴት ይወድቃል? ከወያኔ ጋር ለመታረቅና ሀገርን ከንዳው ግሳንግሱ ጋር ለመተቃቀፍ ነው ያለው ፍላጎት? ስለዚህም በድርጅቶች ጋር ህብረት ይፈጠር ስለተባለ የሚሆን አይደለም።

ኢሕአፓ ይህን በተመለከተ ሰፊ ገለጻ ሰጥቷል። የግል ጠብ ሳይሆን የአቋሞች መቀራረብ አለመቻል ነው። የትላንቱ አስቸጋሪ ወይም አደናቃፊ ሁኔታ ዛሬም አልተወገደም--በጋራ ሰልፍ ማድረግ አለመቻሉ ለዚሁ ምልክት ነው። ጥረቱን ውጤታም ለማድረግ የሕዝብ ተሳትፎ መኖርና ጫና ማድረግ መቻልም ይገባዋል--የዳር ተመልካች ትችት የሚያስጠይቅ ሆኖ ብቻ ነው የሚቀረውና። ልዩነቱ በሰላም እንታገል ወይስ በብረት የሚል አይደለም-- በሁለቱ መሃከል ገደል የቆፈሩት ወያኔና ጭፍሮቹ ናቸው ። ሁለቱም ትግል በሁለ ገብ መልክ ሊካሄድ የሚችልና መካሄድም ያለበት ነውና።

EPRP
 P.O.BOX 73337
 Washington DC, 20056
 USA

Email ESPIC@aol.com
 Website WWW.EPRP.com

EPRP
 BP 30022
 92276 Bois Colombes cedex
 France

Tel. 202 291 4217 Fax: 202 291 7645



የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ (ኢሕአፓ)
Ethiopian People's Revolutionary Party (EPRP)

ቀደምም ሆነ ዛሬ የድርጅቶችን ልዩነትና ለመግባባት/ለመቻቻል አለመቻል በጭፍን በደርጅቶቹ ስህተት ላይ ማሳበብ የሚቻል አይደለም። መሰረታዊ የፖለቲካ ልዩነት ባለበት ስምምነት ከባድና መደረግም የሌለበት ነው። የትግላችን ግብ ኢትዮጵያን ማፍረስ ነው ከሚሉ ጋር እንዴት ማበርና ራስን የኢትዮጵያ ህይወት ስምምነት ይቻላል? ከወያኔና ከባዕዳንም ፍርፋሪ እየፈለጉ ቁርጠኛን ትግል የሚያደናቅፉ እንዴት በህብረት ሊታቀፉ ይችላሉ? እነዚህ የማይናቁ ጉዳዮች ሁሉ በሚገባ መመርመርና መፍትሔም መስጠት ያለባቸው ናቸው እንጂ እንዲያው ነጋ ጠባ ይህ ብስለትና ሳይሆን ስሜታዊነትን የሚያንጸባርቀውን ተባብሩ ወይም ተሰባብሩን መደጋገሙ ምንም ጥቅም የለውም።

ይህ ያለው ሁኔታ የሚካድ አለመሆኑ ግልጽ ቢሆንም የወቅቱ ሁኔታና በኢትዮጵያ ላይ እያንጃበበ ያለው አደጋ በተቻለው ሁሉ የሀገር ወዳድ ህይዎችን መተባበር ይጠይቃልና ኢሕአፓ ለዚህ ጥረት አጋር ሆኖ ለመገኘት ዛሬም እንደ ትላንቱ ዝግጁ መሆኑንና በርቱ ተባብሩም ለማለት ወደ ኋላ እንደማይል ይገልጣል። በተጨማሪም በትግል ከተሰማሩና ለደምክራሲያዊት ኢትዮጵያ ከሚታገሉ ህልው ድርጅቶች ጋር መተባበር የሚቻል ነው የሚለውንም የሚጻረር አይደለም። ታሪኩን የረሳ ስህተቱን ይደግማል ነውናም ያሳለፈውን ረጅም የህብረት ተመክሮ ገምግሞ የደረሰበትን ድምዳሜ ወደጎን ሊጥል የሚችልና የሚያስገድድውም ሁኔታ የለም። ኢሕአፓ--አልባ ሲፈጠር ያየው ጥርስ ያለው ህብረት ካለመኖሩ ሌላ አበርን ተባብርን ያሉትም የየራሳቸውን ደካማ ህልውና ሲያጋንኑ ታዩ እንጂ በትግሉ መልክ ሲሰማሩ ሆነ ውጤት ሲያስገኙም ለመታዘብ አልታደልንም ። ይህ መነገር ያለበት ሀቅ ነውና የሰጎን ፖለቲካ ሰለባ ሊሆን አይገባውም። የሕዝብ ጎራ ድክመትን ከራሳችን መደበቅ ጠቃሚ አይደለምና።

ሀገር አድን የጋራ ትግል ይጠናከር !

በኢትዮጵያዊነት ዙሪያ እናብር !

ድል ለኢትዮጵያ ህዝብ ትግል !!